



አሁኑኑ የሚለቀቅ

ያነጋግሩ:- Cynthia Santana/የኮሙኒኬሽን ስራ አስኪያጅ 206-256-5219 cynthia.santana@seattle.gov

የሲያትል የስራ መደብ መስፈርቶች ቢሮ የ2020 የመነሻ ደመዎዝ መጠን አስታወቀ

Seattle – (ጥቅምት 14/2019) – የሲያትል የስራ መደብ መስፈርቶች ቢሮ (OLS, Office of Labor Standards) ከጥር 1/2020 ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረግ የ Seattle የመነሻ ደመዎዝ መጠን ላይ ጭማሪ መደረጉን አስታወቀ። ጭማሪው በመነሻ ደመዎዝ መጠን ሕግ (Minimum Wage Ordinance) መሰረት የተደረገ ነው። የመነሻ ደመወዙ የስደተኝነት ሁኔታቸውን ከግምት ውስጥ ሳያስገባ Seattle ውስጥ በሚሰሩ ሁሉም ሰራተኞች ላይ ተፈጻሚ ይኖራል።

- **ለግዙፍ ቀጣሪዎች** (501 ወይም ከዚያ በላይ ሰራተኞች ላላቸው) የ **2020 የመነሻ ደመዎዝ መጠን \$16.39/ሰዓት** ነው።
- ለሰራተኛው የሕክምና ጥቅማ ጥቅም ቢያንስ \$2.25/ሰዓት ለሚያዋጡ እና/ወይም ሰራተኛው ቢያንስ \$2.25/ሰዓት ጉርሻ ለሚያገኝባቸው **አነስተኛ ቀጣሪዎች** (500 ወይም ከዚያ ያነሱ ሰራተኞች ላላቸው) የ**2020 የመነሻ ደመዎዝ መጠን \$15.75/ሰዓት** ነው።
- ለሰራተኛው የሕክምና ጥቅማ ጥቅም ቢያንስ \$2.25/ሰዓት ለሚያዋጡ እና/ወይም ሰራተኛው ቢያንስ \$2.25/ሰዓት ጉርሻ ለሚያገኝባቸው **አነስተኛ ቀጣሪዎች** (500 ወይም ከዚያ ያነሱ ሰራተኞች ላላቸው) የ**2020 የመነሻ ደመዎዝ መጠን \$13.50/ሰዓት** ነው።

ታህሳስ 2019 ላይ OLS የ2020 የስራ ደረጃዎችን የተመለከቱ መረጃዎችን የያዘ የተሻሻለ የስራ ቦታ ፖስተር ለሁሉም በ Seattle የንግድ ፈቃድ ለሚሰሩ አካላት ይልካል። የስራ ቦታ ፖስተር ኮፒዎች (በእንግሊዝኛ) ከ [OLS ድረ ገጽ](#) ማውረድ ይቻላል፤ አድራሻው 810 3rd Avenue, Suite 375 ከነው ። የ OLS ቢሮ እና ከእያንዳንዱ የ [Seattle ከተማ የደንበኞች አገልግሎት ማዕከል](#) መውሰድ ይቻላል። OLS ፖስተሩን በ19 የተለያዩ ቋንቋዎች የሚያስተረጉም ሲን የአንላይን እና የሕትመት ቅጂዎች መኖራቸውንም በዜና መዋዕሉ አማካይነት ያሳውቃል። እባክዎ ወደ [OLS ድረ ገጽ](#) በመግባት ይመዝገቡ።

- **እርዳታ ለአሰሪዎች**: የ Seattle የመነሻ ደመዎዝ እና ሌሎች የስራ ደረጃዎችን በማክበር ረገድ ነጻና ግላዊ እገዛ ለማግኘት፣ ወይም የስልጠና ቀጠሮ ለማስያዝ፣ ወደ 206-256-5297 ይደውሉ፤ በ business.laborstandards@seattle.gov ኢሜይል ያድርጉ ወይም [እዚህ ጠቅ አድርገው](#) አንላይን የመጠየቂያ ቅጽ ይሙሉ።
- **እርዳታ ለሰራተኞችና ለሕዝቡ**:- ጥያቄ ለመጠየቅ፣ ቅሬታ ለማቅረብ ወይም መረጃ ለመስጠት፣ በስልክ ቁጥር 206-256-5297 ይደውሉ፤ በ workers.laborstandards@seattle.gov ኢሜይል ይላኩ፤ ዳውንታውን Seattle በ 810 Third Avenue Suite 375 የሚገኘውን OLS ይጎብኙ ወይም [የድረ ገጽ ቅጽ ለመሙላት እዚህ ላይ ጠቅ ያድርጉ](#)።

####